

ጠልእክዎቻ

ከ

ጠንጌሎቻ

RandolP Dunn

መጽሐፍ ማጠቃለያዎች በኖቤርቶ ሳንቲያጎ

nD》、木吊 叨Aλh予

四n十甲Dφ

λ禺四9 九甲》

λ叵Hλη九C 巾小》 P&mζ小 n\$φC, 〇小四 予, 巾d四 巾d四 巾d四四 | 小 λ巾 四》 》 小nm λn〇〇

〇四sC dβ P十叨ζm〇予 〇小 叨木\$ φ&n》 nλ&λ&, 〇λ黑》 Dβ四〇 | 予 Pλ予hA予 n\$6 βm6 | 〇C. nH} 巾小 m虫予 叨叨甲吊》, 予λH早吊》 η予十巾m早予 | 〇C

λdL四十四卜, 十〇卜, 十〇卜). (H\$mζ予)

1:28)

Pho λ》 &w69 λ》 &小φ、 小 λ四dh [β, 〇λ黑》 〇 | 予 小nm λqζ小 (H\$mζ予 2:15) 〇λ予hA巾 n\$6 ηd小 四》 岁小四 H\$ d叨ηd予 | 9 | U; | 〇C叨》 叨An四9 h&》 n叨小φJTH\$ \$6 λ予〇卜.(H\$mζ予 2: 16-17)

叨An叨》 9 h&》 n叨小φ小 H\$ H\$ d叨ηd予 i &十》 dm6予 β巾m 卜 λ》 &卜四 〇λ叨Hλη九C dβ 6η萃小》 叨Cm甲A λ卜》 〇巾甲吊 dβ 〇巾小A忿吊 dβ 十吊mmζ. Pλ | 巾 λ叨小H H d叨Hλη九C 叨叨dn βφC小》 }nn予dA. "〇λ》 十9 〇n早吊 叨ηnA, 〇A叨n9〇四 叨ηnA 叨ηnA md予 | 予》 λ黑Cjd 卜; 十ζn 卜》 四予叨小dU." (H\$mζ予 3:15)

卯予 PλβD予 H\$ λ》 黑叨Dns 叨m》 nληd七 卯予 JC βH叨禺A λ》 &卜四 n叨》 &η七 卯予 JC βH叨禺A. nH四 叨叨Hλη九C ndβ 〇十mφ巾小 "λ巾" 〇mA D黑 λ巾 P叨叨dn X黑巾》 \$叨ζ.

λ巾 P叨叨dh十小 巾βm》 》 巾小 〇卯予 〇mA 叨吊mmC λ》 黑四β吊A ηA

Parents Pλ〇〇 勺βA 〇6巾 dβ | 小 P巾βm》 勺βA 叨》 &η七 | 〇C λ四四 叨》 &η七卯予 | 小 ndHU 心》 φd巾》 〇叨》 &η七卯予 dβ}d小》 勺βA 〇叨叨黑A β黑叨巾ηA

Pλ禺四9 P九甲》 四m中d: -

λ禺四9 九甲》 〇\$φC, 〇\$φC, 〇小四 予, 〇小四 予, 巾d四 巾d四 λ9 Hdd四 | \$η予JC 〇λ叨Hλη九C P十&m (P叨叨) 巾甲吊 9萃小 λ | 巾 〇λ黑》 Pλ予hA予 n\$6 小nm 十φ四m小 P十D巾 卜 叨叨甲吊》 P叨φ〇卜 m虫予

叨叨甲吊》 η予 | 小. [q四, 〇叨An四 λ9 h&》 n叨小φ小 H\$ \$6 d叨ηd予 λ9 λ叨Hλη九C》 〇叨ζm小 d叨ηd予 巾βm》 十&十卜. 〇HU 四h》 }予, 〇勺m予9 〇卯予 D黑书, βU四 βφC小 λ9 D黑 λ叨Hλη九C P叨叨dn λn&d2 | 予 β叨m

| 〇C. 巾βm》 P巾βm》 》 心》 φd予 P叨黑9φ\$ 巾小 λ》 &Ahd予 λ叨Hλη九C 中A 〇η杰A βU hm十予 巾小》 D黑 λ叨Hλη九C P叨叨dn X黑予 叨叨} β\$四6A

ληCY四

ληCY四 βn木φ》 hCn早n λ》 禺黑ζ小 n〇〇 〇Ad λZ Pmd早予吊 卜》 〇C β〇Cη吊AA; λZ四 中儿》 λ》 黑小H 卜 P四sC λλHη 卜 卜β〇Cη 卜. ". βn木φ四 Pλ〇巾》 &中s 〇四sζ叨 λβD巾》 d叨nm予 &中黑岁 | 〇C

2

የአብርሃም ዘሮች አይሁዶችን ብቻ ሳይሆን ሰዎችን ሁሉ ይባርካሉ። በኋላም ክርስቶስ ሁሉንም ይቅርታ እና ቤዛነትን ለሚያደርጉት ሁሉ አሕዛብን ሁሉ ይባርካል።

ሙሴ

"አምላክህ እግዚአብሔር ከእናንተ ሙከካል ከእኔ ጋር እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሳላችኋል; ከእርሱም ነው እንጂ ለእርሱ ነው አለው

ትሰማላችሁ ... ቃሌን በአፉ ውስጥ አኖራለሁ, እርሱም እኔ የማዘዝበትን ሁሉ ይነግራቸዋል። (ዘዳግም 18: 15-16 ... 18)

— F ሙሴ ከአካላዊ ባርነት, ከታላላቅ መሪ እና ከህግፍነት ነፃ የሆነ አዳኝ ነበር።

ዴቪድ

"ዳዊትም ቀናት ከአባቶቻችሁ ጋር አብረው ሲሄዱ ሲጠናቀቁ, ከአባቶችህ በኋላ ዘሮቻችሁን አነሣሁ, አንዱ ልጆችህ, እናም መንግሥቱን አጸናለሁ። እሱ ለእኔ ቤት ይሠራል, እኔም አልወሰድም

ከእናንተ በፊት ካለው ከእርሱ ያደረገውን ከእሱ ጽናቴ ፍቅር ነው, ግን በቤቴ ውስጥ አረጋግጣለሁ; በመንግሥቱ ለዘላለም, ዙፋኑም ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል።" (1 ዜና 17 11-14)

ልጆቻቸው ነጠላ ነው።

አምላክ አባቴ ይሆናል እርሱም የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል

Show ለልጁ መንግሥት ያቋቁማል

በአዲሱ መንግሥት ውስጥ ለአምላክና ለሕዝቡ ልጅ ወንድ ቤት የሚኖር ቤት ያቋቁማል። ዙፋኑ ለዘላለም። እኔ አባት እሆናለሁ እርሱም ወንድ ልጅ ይሆናል።

የአብርሃምና የሙሴ እና የዳዊት ማጠቃለያ-

አብርሃም, ሙሴ እና ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ዕቅዱ ውስጥ ልዩ ሚና ያላቸው ልዩ ሚናዎች ነበሩ። አብርሃም ልጁን እንደ መስዋዕት በመስዋዕት በማቅረብ ዘሮቹ ሁሉንም ብሔራት እንደሚባርከው ቃል የተገባለት መሆኑን አሳይቷል። ሙሴ ታላቅ መሪ, ሕግ ሰጪ እና ከአካላዊ ባርነት ነፃ አውጪ ነበር። እንደ እሱ ያለ ነቢይ ከህዝቡ ሙከካል እንደሚመጣና የአምላክን ቃል የሚናገር መሆኑን ትንቢት ተናግሯል። ዳዊት, እግዚአብሔር ዘሩ ዘላለማዊ መንግሥት እንደሚቆርጡ እና ለአምላክና በአዲሱ

— መንግሥት ውስጥ ለአምላክና ለሕዝቡ ቤት እንደሚያቋቁሙ እግዚአብሔር ቃል ገብቷል። እነዚህ አቃፊዎች በእግዚአብሔር ህዝብ ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል እንዲሁም በኔ ትንቢቶቻቸው እስከ ዛሬ ድረስ በሰዎች ላይ ተስፋ እና እምነት ማነቃቃታቸውን ቀጥለዋል።

የሴፍ እና ማርያም

አይሁዶች ከዳዊት ቃል ጋር ምን ይፈልጋሉ? መሲህ, ምድራዊ ነፃነቷ።

ነገር ግን እግዚአብሔር ለዳዊት የሰጠው ቃል ከመምጣቱ አንዱ መንግሥቱንና ቤቱን የሚያረጋግጥለት ሰው ነበር

የአምላክ ቤተሰብ መንግሥት በመንግሥቱ ውስጥ ስለ ዳዊት በዘር ያጸናቸዋል። ይህ ዘሮች የመኖሪያ ቦታ ይገነባሉ። የዳዊትን መንግሥት ወደነበረበት መልስ አልሰጠም።

አምላክ ለአዳምና ለሔዋን, ለአብርሃምና ለዳዊት የተጻፈበት ጊዜ ለመፈጸም ጊዜው ደርሷል።

ገብርኤል "በማህፀንህ ትፀንሻለሽ; ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለዋለህ። እርሱም ታላቅ ይሆናል የልዑሉ ልጅም ይባላል የአባቴን ዙፋን ይባላል

ዳዊት, በየዕቅብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል; ከመንግሥቱ ደግሞ መጨረሻ የለውም. " (ሉቃስ 1 31-33)

ሙሉም ሲመጣ, እግዚአብሔር ከሕግም ስር ያሉትን ይዳደዳል, ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን አውጥቶ ወጣ. (ገላትያ 4: 4-5)

ከናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አካል ውስጥ ያለው ልጁ - ልጁ, የዳዊት ዘር

Led d四n叨dh-β叨卜, | 9 四小m予, | 9 四小m予

PλPΓn hCn早n 叨Dds N Hu 叨》Ns 十η&d吊. λ9巾 m\$ 十Ndmd予. 20; N C 四 叨n予, N λ点 小nm d十θ | 巾吊, n叨》&n φ&n | 小. 21 A 竺 予 DA 禺 d 吊; n 叨》 四 λPΓn 予 d 甲 du; λ C 巾 四 λ H N》 n 勺 m λ 小 芈 小 } s 9 芈 甲 A 9. "(四古甲 n 1: 18-21)

"m\$四 n 禺 弋 予 A 竺 D 黑 禺 弋 予 几 予 D m, A 点 四 n 禺 弋 予 J C | N 点 A 点 四 n 禺 弋 予 J C | N 点. λ H 四 λ H } η 卜 n 四 C 四 J C β 叨 H N N | N C. λ 点 四 予 DA 禺 甲 d 吊." (卜中 n 2: 4-7)

"N λ φ 6 几 小 } d 小 P λ 叨 H λ η 九 C 叨 A λ h 小 P N 芈 小, P λ 叨 H λ η 九 C 四 h η C N 卜 芈 小 λ》 8 N ζ φ; \$ C Y 巾 四 十 卯 卜. 叨 A λ m 四 λ d 芈 小.

d λ H η 卜 卜 P 叨 Γ》 小 d φ 黑 n 小 H 6 N 禺 弋 予 n 十 四 叨 s 勺 予 λ C 巾 四 h C n 早 n、 小 P Γ | 十 DA 黑 d 吊 A A 9. (卜中 n 2: 9-11)

λ》 s P 叨 Γ n λ 叨 D β 四 卜 d 予 P D》 黑 吊 巾 甲 吊. 'N λ 叨 H λ η 九 C λ 叨 小 n m λ n φ s 卯 P 十 9 & N 予 2 h 十 η 木 十 9 & n 四 S i m e》 十 η 木 P 十 9 & 小 巾 小 n 四 S i m e》 P 十 N d 小 巾 小 β u 巾 小 n 四 S i m e》 | 小 β u 巾 小 n 四 S i m e》 P 十 N d 小 λ》 s 巾 小 i Γ》 β u 四 巾 小 n 四 and》 9 φ 9 十 岁 | N C. P λ n 6 λ A》 h C n 早 n》 叨 9 9 予》 叨 m N φ 9 叨》 &n φ &n N λ C 巾 d β | N 点. λ 9 四 λ》 黑 巾 小 A 竺 N 四 C 黑 予、 小 Γ β, λ》 十 λ》 黑 中 A u N P 小 A 竺 u 巾 N 黑 d 予. 4 β q 治 N λ H N 吊 卜 卜 } H J 岔 芈 小》 叨 禺》, d λ λ H η 9 d λ H η u d λ n 6 λ A h η C } H J 岔 芈 小》 几 H 甲 吊, P 十 咒 咒 卜 9 芈 小 "(卜中 n 2: 22-32)

Codes P λ n 6 λ A 四 9 岁 - ζ 几 甲 吊 叨 木》 P 叨 m 6 小 叨 u, λ 白 9 年 (P 小 β β 叨 几 岁 几 h i h)

P λ n C | N s n 四 予 Γ》 N 予 2 h 四 C P 《巾 λ A A 竺 λ 9 P 十 N d 吊 λ》 & 予 | 几 β | 予 | N 点 吊 N H 吊 巾 4 予 黑 叨 卯 N 叨 叨 予,

PλP 〈η|𠄎四〉 叨几 and 予𠄎 nd λC巾 叨9nC\$叨𠄎吊. "(卜中n 2: 36-38) "λ卜〉 Dd忿节 nP4叨巾 λIV6 卜d予4叨予 𠄎 「|小 P叨mβ书n予2h |nC.47 A点𠄎四𠄎叨𠄎 λIV6 卜d予4叨予 𠄎 「|小 λ9巾: - λ9巾," A冥 [β, d𠄎四〉 λ〉 &u 小𠄎Cdu? λ| 「, PλCn甲

እኔና አባት እና እኔ በታላቅ ጭንቀት ውስጥ እየፈለግሁ ነው። "49 እርሱም ስለ ምን አፈለህ?

እኔ? በአባቴ ቤት መሆን እንዳለብኝ አታውቁም። "(ሉቃስ 2: 41-49) የዮሴፍ እና የማርያም ማጠቃለያ

ዮሴፍና ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ወላጆች እንዲሆኑ በእግዚአብሔር ተመርጠዋል። አይሁዶች መሲሴን ምድራዊ ነፃ አውጪ ነበሩ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ለዳዊት ዘር የሆነው የዳዊት ዘር እንደሚቋቋም መንግሥቱንና መኖሪያቸውን

እንደሚፈጥርላቸው ይህ ዘሮች ለእግዚአብሔር መኖሪያ በታን ይገነባሉ። ጊዜው ሲደርስ የልዑሉ ልጅ የሚሆነው የልዑሉ ልጅ የሚባል ልጅ የተባለች ልጅ የምትባል ልጅ ትወልዳለች; የአባቱንም ዳዊት ዙፋን ይሰጠዋል። ማርያምና ዮሴፍ ከመምጣቱ በፊት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከልጁ ጋር ትሆኛለች። ማርያም ልጅ ከመንፈስ ቅዱስ እንደሆነና የልጁን ኢየሱስ ከታጢአታቸው

ስለሚያስቀምጥ ልጁን እንዲሰየምለት እና ልጁን ኢየሱስ እንዲሰየም ካደረገለት ህልም ተገለጠለት። ዮሴፍና ማርያም ለዘለዓ ወደ ቤተሰባቸው ተጓዙ; ኢየሱስም እዚያው ተወለደ። በአቅራቢያ ያሉ እረኞች የአዳኛን ልደት የተወገዘ መልአክ ጎብኝተው ነበር። ዮሴፍና ማርያም የእስራኤልን ማጽናኛ እየጠበቁ በነበሩት ስም ሰንቢና አና እስማማው ሲመለከቱት እንደ ክርስቶስም አወቁ። ኢየሱስ የአሥራ ሁለት ዓመት ልጅ ሳለ ዮሴፍና ማርያም በቤተ መቅደሱ ውስጥ ተቀምጠው ጥያቄዎች ሲጠይቁና የሚጠይቁ ነበሩ።

ተአምራት ኢየሱስ በሰው አካል ውስጥ አምላክ መሆኑን አረጋግጠዋል

"የመጥምቁ ዮሐንስ በይሁዳ ምድር በዳው ተገለጠ። ከአምላክ የሚመጣው ቁጣ እንዴት መሸሽ እንደምትችል ማን አሳየህ? ወደ እግዚአብሔር እንደተመለሱ የሚያረጋግጡ እና የምታስቧቸውን እና ድርጊትዎን የቀየሩት ነገሮች ሁሉ ያድርጉ። 'አብርሃም ቅድመ አያታችን ነው' ማለት ይችላሉ። ከነዚህ ድንጋዮች ውስጥ እግዚአብሔር ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳ ይችላል የሚል ዋስትና አለኝ። መጥረቢያው የዘፎንን ሥሮች ለመቁረጥ አሁን ዝግጁ ነው። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ እሳትም ይጣላል። እርስዎ የሚያስቡትን እና ድርጊት እንድትለውጡ በውኃ አጠምቅሻለሁ። በኋለኛ ከእኔ ይልቅ ኃይለኛ ነው። ጭማውን ላለማጣት ብቁ አይደለሁም። መንፈስ ቅዱስና በእሳት ያጠምቃችኋል; ደግሞም የእሱ አዲስነት በእጁ ነው እርሱም አውድማውን ያጸዳል። ስንዴውን ወደ ጎተራ ይሰብካል ግን በጭራሽ ሊጠፋ በሚችለው እሳት ውስጥ ያቃጥላል።" (ማቴዎስ 3: 7-12) እእመናን የሚያምኑትን እና እርምጃ የማይቀይሩትን ኢየሱስ ያስወግዳል።

ዮሐንስ አስተሳሰባቸውን መለወጥ እና የኃጢአት ስርዮት ሳይሆን የአስተሳሰብ መንገዳቸውን መለወጥ እና ወደ እግዚአብሔር ትዕዛዝ ሳይሆን የባለቤቶቻቸውን ትምህርቶች እና ወጎች እንዲተዉ ለማሰብ የተጠመቁ የአይሁድን ትኩረት ትኩረት ሊጠይቁ ይችላሉ። ወደ መሲሐ የተመለሱትን ሰዎች ኃጢአትን ለማስወገድ ፍጹም ማስተሰረድ መስዋእት ለሚሆነው መሲህ እያዘጋጃቸው ነበር። መሲህ አዳኝ፣ ነፃ አውጪ አለው።

"ክርስቶስ ወይም ኤልያስ ወይም ነቢዩ ካልሆነክ ለምን ትጠመቃለህ?" ዮሐንስ መልሶ። እኔ

እኔ የማያውቁት ነገር ቢኖር እኔ የማያውቁትን አንድ ነው፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ጫማኝ የማን ጫማ ማቅረባቴ ይገባኛል።" (ዮሐንስ 1: 25-27)

D黑 λη四甲吊 dh》; λ岁》 λ》 叨叨萃小 "叨四予. ndHU &中s 巾m萃小 cmη》 叨9\$子四 叨m

D黑 λη四甲吊 小nm叨η十小 卜d予咒U)UA λP吊m D黑 (φ 叨) h D黑 叨λ (小nm Dζ&9 叨叨 (小nm m 卜.(四c吊n 5: 1-13)

叨η吊 λη叨几 λ》 s n | 49弋杰 n予 Dm吊. λ叨叨》 λ》 s 中A λA叨叨叨予四. 黑φ 叨叨叨右四φ叨叨 "λ岁 叨Ad λ叨叨吊 予泓η叨吊" η叨小叨叨予. λ叨叨叨 叨AA. nλn6λA 几予 dm么予 叨η吊 叨φc λA+dh 卜四 λd. λ叨甲 叨》 叨m小、 小 [β: λc馮; λ叨吊 叨叨黑吊予. λ叨叨叨 叨AA. PA忿吊》 λ》 \$6 βH d叨吊木吊 叨mA λβ叨叨 λd. λ叨甲四 λ甲》、 小 [β:

小咒吊四 λ》 丸 n、 早予萃小 四bs PD黑φ小》 \$c 《叨β叨 卜 λ叨吊. 叨η》 2h λ叨叨 叨AA λ》 弋 n予: λ四 | 予咒小叨φ | 小; λ》 黑D黑s咒β卜》 A咒 λ叨小. A竺甲 D&小十&D叨吊. " (四古甲n 15: 22-28)

P叨早 λd中四 dλc馮小 mPφ小、 小 [β, λz 6n 黑叨叨β&DηA; λz λx馮d 卜, 'Xs' λ叨小. 'Xs' λ叨小. λ》 & 9. . λ叨叨四. D悬予予q6dU? λ叨小. λ | 叨叨四、 小 [β: 叨m十U λβ λ 卜予. λ叨叨 λ叨叨. ndHU λβ 卜s "λ》 悬予βD黑小 λ》 黑D黑黑小 十叨An予!" | 叨叨》 nλ | 叨叨 λ》 馮》 & Pλ 4β 卜》 4βq吊 Pn&十 叨甲吊黑叨叨 λ》 &叨右 λ叨叨四 λd. 叨η》 2h λ叨叨 λ》 黑叨9 叨mAφ十 | n早 D黑 叨中η (叨m. 甲咒 | 叨9 叨叨四 dβs》 β十岁. λ叨叨.s》 JR》 λ》 Take λd. P叨小》 λ膏予 四c小、 小 [β: 叨HU D\$馮四 nd [| λ6予 φ9予 nd叨十 咒小βq6A η木 叨叨叨予. λ叨叨四. Pλ叨叨η九c》 hηc ηR 小小中叨吊 卜》 ? λ叨予. ndHU s》 JR》 D叨& λ叨叨四4βq节》 D黑 dβ λ》 IV早 λ叨予 [β: nd 叨四笏; 小小虫叨叨: | 叨叨》 P叨η》 小四卜 H》 sβU》 λA 卜. βU》 叨+9叨ζ2h 叨叨叨四白 "λA4Hc [β, 小m" η木 叨叨叨四白 泓笏. P叨十小 叨小 λ忿节9 λ叨c节 n叨\$小 叨十吊6ζ叨叨予 2h λ叨c节 叨叨cφ +叨φA木 | 叨. λ叨叨四. \$右予9 βXs 十皿予 λ叨萃小. (木 11: 32-44) λ》 》 早吊 λ叨 λ叨ηη九c 叨 [卜》 十叨》 H叨甲A-

የጌታ ስም! ሆሳዕና በከፍተኛው! "ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባም መላው ከተማ ነበረ

ይህ ማን ነው? ሕዝቡም. ይህ ከናዝሬት የመጣ ነቢዩ ኢየሱስ ነው አሉ ገሊሊ. "(ማቴዎስ 21: 7-11) የአይሁድ መሪዎች

ተቀባይነት ለማግኘት ፈቃደኛ አልነበሩም

"ማርያምን የተጎበኙትን ብዙ አይሁዶች በእርሱ አሙኑ. ነገር ግን ኢየሱስ የሠራውን ነገር ስለ ፈረሰውያን ሄዱ. ስለዚህ የካህናት አለቆችና ፈረሰውያን ደግሞ ከፈረሰውያን መጡ. ምን እያደረግን ነው? ይህ ሰው ብዙ ተዓምራትን እያከናወነ ነው. እሱ የሚያደርገው ነገር እንዲቀጥል ከፈቅደነው ሰው ሁሉ በእርሱ ያምናሉ. ከዚያም ሮማውያን አቋማችንን እና አካሄዳችንን ያስወግዳሉ. በዚያች ዓመት ሊቀ ካህን የሆነው ቀያፋ ቀያፋም. እናንተ ምንም የማያውቁ ሰዎች ናችሁ.

ይህንን ካለደረጉት በኋላ አንድ ሰው ከመላው ህዝብ ይልቅ ለሰዎች መሞቱ የተሻለ ነው

ጠፋ. ቀያፋም በራሱ ላይ አልተናገረም. በዚያው ዓመት ሊቀ ካህን እንደመሆኑ መጠን ኢየሱስ እንደሚሞት ትንቢት ተናግሯል ለአይሁድ ሕዝብ. ኢየሱስ ለዚህ ህዝብ ብቻ እንደማይሞት ግን ኢየሱስ እንደሚሞት

የተበታተኑትን ልጆች አንድ ላይ ያቅርቡትና አንድ ያደርጉታል. ከዚያ ቀን ጀምሮ የአይሁድ ምክር ቤት ኢየሱስን ለመግደል አስቦ ነበር. " (ዮሐ. 11: 45-53)

ኢየሱስ በሄደው በሄደው ጊዜ ሥራዎችን አፈፀፀም (ተአምራት) ሚች የሆነው ሰው "የእግዚአብሔር ልጅ" መሆኑን ማረጋገጥ አይደለም.

The ብዙ ተዓምራቶቹ ውስጥ ሌሎች ተዓምራቶች ውስጥ ተዘርዝረዋል.

የኢየሱስ መለኮትነት ማረጋገጫ ማጠቃለያ.

ኢየሱስ የፈጸማቸው ተአምራት በሰው ዘር ውስጥ እግዚአብሔር መሆኑን ያረጋግጣሉ. መጥምቁ ዮሐንስ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡና ወደ እግዚአብሔር ትእዛዛት ይመለሳሉ. ጆን መንገዶቻቸውን የመቀየር ያላቸውን ፍላጎት ለማሳየት ፍላጎት ያላቸውን ውሃዎች አድርገው የተጠመቁ ነበሩ ግን እርሱ ከእሱ የበለጠ ኃይል ያለው እና ሰዎችን በመንፈስ ቅዱስ እና በእሳት ያጠምቃል.

ቅዱሳን ጽሑፎች ኢየሱስ የተከፈተበት የኢየሱስ ጥምቀት መቼ እንደሆነ ይናገራሉ, እናም የእግዚአብሔር መንፈስ ተደረገ ኢየሱስ እንደ ሮማክ ነበር, ከሰማይም የመጣ ድምፅ, ኢየሱስ የእግዚአብሔር ተወዳጅ ልጅ እንደሆነ አውጀዋል. ይህ ክስተት

በመላው ገሊሊ ውስጥ በማስተማር, በኢየሱስ የሕዝብ አገልግሎት መጀመሩን የጀመረው የኢየሱስ ሕዝባዊ አገልግሎት መጀመሪያ ነው ምሁራቶች, የታመሙንም ጨምሮ ተዓምራቶች ተአምራት, በጥቂቱ ዳቦዎችና ዓሦች በመጠቀም ሞተ.

የማቴዎስ ማርቆስ, ሉቃስ እና ዮሐንስ ወንጌላት እነዚህን ዘገባዎች እነዚህን ዘገባዎች ይጠቀምባቸዋል

መለኮታዊ ተፈጥሮው ማስረጃ ያቅርቡ. ደራሲዎቹ የኢየሱስ ተአምራት የደግነት ተግባር ብቻ እንዳልነበሩ ይናገራሉ

ነገር ግን በተፈጥሮ ላይ ያለው የኃይል ኃይል እና እግዚአብሔር ብቻ ሊይዝ የሚችለው ከሰው በላይ በሆነ ግዛት ውስጥ ያለውን ኃይል ያሳያል. የ

ደራሲያን እንደሚያመለክቱት የኢየሱስ ተዓምራት ተፅእኖ ከሰዎች አቅም በላይ አልፎ ተርፎም ወደ መለኮታዊ ምንጭ የሚጠቁሙ እንደሆኑ ይናገራሉ.

በአጠቃላይ፣ በወንጌል መለኮትነት ውስጥ ለኢየሱስ መለኮትነት ያቀርባል

የሚከራከሩት አገልግሎት ኢየሱስ ነቢይ ወይም አስተማሪ ብቻ ሳይሆን በሰው ልጆች ውስጥ ነው.

ኢየሱስ ምሥራቹን ያውጃል

ዲያብሎስ ከፈተነ በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ተመለሰ. እርሱም የተናገረውና በማቴዎስ፣ በማርቆስ፣ በሉቃስ እና በሉቃስ እና በዮሐንስ ተመዝግቧል.

ማቲው

"በምክራታቸው እያስተማረና የመንግሥት ወንጌል ሲሰብኩ ወደ ገሊላ ሁሉ ገብቶ ነበር." (ማቴዎስ 4:23; ማርቆስ 1: 14-15)

የመንፈስ ድሆች የሆኑት ብፁዓን ናቸውና. የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው: የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው: መፅናናትን ያገኛሉና. 5 "የዋህ ብፁዓን ናቸው, ምድርን ይወርሳሉና.

6 ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው: ይጠግባሉና.

7 የሚምሩ ብፁዓን ናቸው: ይማራሉና.

8 ልቦን ጸሎት ብፁዓን ናቸው: እግዚአብሔርን ያዩታልና.

9 የሚያስተራርቁ ብፁዓን ናቸው: የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና.

10 ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው: ሌሎችም ሌሎች ደግሞ ሲሰደዱና ሲያሰደዱ አካላት: ባንተ ላይ ብታሰደዱ አካላት:

በአንተም ላይ በሐሰት ያፈራሉና; 12 ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ ሐሻ: ሐሴትም አድርጉ; ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳድደዋቸዋልና. (ማቴዎስ 5: 3-12)

ጠባብ በር ግቡ ደጅ ሰፊ ነውና: ወደ ጥፋትም ይመራል, እነዚያም

በላዩ ውስጥ ብዙ ናቸው. 14 ደጅ ወደ ሕይወት የሚመራው ጥቂቶች ናቸውና በር ጠባብ ነውና መንገዱ ጠባብ ነውና. (ማቴዎስ 7: 13-14)

"ጌታ ሆይ, ጌታ ሆይ" የሚናገር ሁሉ አትለቅስም 'በሰማያት ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ነው. (ማቴዎስ 7:21)

To የአባቴን ፈቃድ ማድረግ መቻል አለበት. ኢየሱስ ይህ ቃል ሲሆን በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ኢየሱስ የአባቴን ቃል እንዲማር የኢየሱስ ትምህርት መፈለግ ያለበት ነው.

"ስለዚህ በሰው ፊት የሚያውቅ ሁሉ, እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ, 33 የሚክድ ግን አምላክ ነው እንጂ. (ማቴዎስ 10: 32-33)

"መልካሙን ዘር የዘራው እርሻው የመንግሥቱ ቅርስ ነው; አጫጆቹም የመንግሥቱ ልጆች ናቸው. 79 የሰው ልጅ መላእክቱ ነው; ታጢአትና ሕግ ሁሉ, 42 ወደ እኛን ሁሉ ይጥሉት. በዚያ ቦታም በዚያ አለ (ማቴዎስ 13: 37-43)



"እርሱም መልሶ" ስለ ወጋችሁ ሰው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለ ምን ትፈርዳላችሁ? "(ማቴዎስ 15: 3-4)

ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው. የሥጋ እና ደም ይህንን አይገልጥም, ግን

በሰማይ ያለው አባቴ. 18 እኔም እላችኋለሁ: አንተ ጴጥሮስ ነህ: በዚህም ዓለትም ቤተ ክርስቲያንን እሠራለሁ:

የሲኦል በሮች (ገሀንም አይደለም, ግን ግሪክ የተባሉ ነፍሳት (ስቴትስ) በታን (ኢንተርኔት)

የጠቅል ቁጥሮች እና ስምምነት በእርግጠኝነት አይሸነፍም. " (ማቴዎስ 16: 17-18) ፕተር (ከፕትሮስስ ትርጉም) ኢየሱስ አምላክ መሆኑን ከመሰረድ መነሳሻ የተገለጸው ፕትሮስ ነው. የመንግሥቱ እና የእግዚአብሔር ቤት መሠረት.

ይህ ዐለት (ከግሪክ ቃል <ፔትራ> የዐለት ዓለት የመሠረት ዓለት ነው. (ከታይይ ግሪክ lexico)

"ከእኔ በኋላ ማንም ቢመጣ መስቀልን ሊያድን የሚፈልግ ሁሉ ያጠፋታል? አለው. 28 እውነት እልሃለሁ: የሰው ልጅ በመንግሥቱ

ውስጥ ሲመጣ እስክትመጣ ድረስ ሞትን እስከሚመጣ ድረስ ሰዎች አይቀምሱ. (ማቴዎስ 16: 24-28) , የኢየሱስ መንግሥት እንጂ የዳዊት መንግሥት አይደለም.

Possed ሰዎች ስለሞቱ የኢየሱስ መንግሥት በአሁኑ ጊዜ ተገኝተዋል;

"መምህር, የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ምን መልካም ሥራ ነው?" 17 እርሱም. ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? በጎ የሆነ

አንድ ብቻ ነው; ሕይወት የሚኖር ከሆነ ትእዛዙን ጠብቅ አለው. 18 እርሱም. የትኞቹን? አትግደል; አታመንዝር: አትስረቅ: አንተም

ባልንጀራህን አክብር; ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ አለው. 20 The በዙም. ይህን ሁሉ ጠብቁአለሁ; አሁንም ምን እደርስ እችላለሁ?

አለው. 21 ኢየሱስም. ፍትሐዊ ብትሆን: ያለህህን ትሸጥ ለድሆች ስጥ: በሰማይም መዝገብ ታገኛለህ; ተከተሉኝ አላቸው. 22 young

በዙም ይህን በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ. (ማቴዎስ 19: 16-22)

The የወጣት ይህ ወጣት የዘላለም ሕይወት ማግኘት እንደሚችል ያምን ነበር (ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነው) "የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ምን ጥሩ ሥራ አለኝ?" እሱ በሀብቱ ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ችላ ብሏል.

"ምን ይመስልሃል? አንድ ሰው ሁለት ወንዶች ልጆች ነበሩት. እናም ወደ አንዱ ሄደ 'ልጄ ሆይ, ዛሬ ሂድ' አለው. 29 በኋላ ግን እንዲህ አለ. 30 እርሱም. 30 እርሱም መልሶ. ጌታ ሆይ: አልሄድምን? 31 የአባቱን ፈቃድ አላደረገምን? አሉት. ኢየሱስም. እውነት እልሃለሁ: እናንተ ቀራጮችና ጋለሞቶች ሆይ: (ማቴዎስ 21: 28-32)

ውይይት ታዛዥነት አይደለም. አፈፃፀም ተከትሎ ንስሐ መግባት ታዛዥ ነው.

"መንግሥተ ሰማያት ለልጁ የሰርግ ድግስ ከሰጠ ከንጉሥ ጋር ትወዳለች፣ ግን እራት አዘጋጅቼአለሁ; 5 እነርሱ ግን አላስተዋሉም:

ሌላውም ደግሞ. 10 እነዚያም ባሪያዎች ወደ መንግሥቱ ወጥተው ያገኙትን ሁሉ ሰበሰቡ. ስለዚህ ንጉሥ the እንግዶችን ለመመልከት በገባ ጊዜ አንድ ሰው እዚያ ሳለ አንድ ሰው አየ. 12 የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት ወደዚህ ገባህ? አለው እርሱም ዝም አለ. እርሱም ዲዳ ነበረ. 13 በዚያን ጊዜ ንጉሥ the አገልጋዮቹን. እጁንና እግርን በውጭ ጨለማው ጣሉት. በዚያ ስፍራ አለቃና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል. 14 የተጠሩ ብዙዎች: የተመረጡ ግን ጥቂቶች ናቸውና.

22:2-14)

ማስታወሻ ንጉሥ እግዚአብሔር ነው ወልድ ክርስቶስ ነው፣ ክርስቲያኖች የክርስቶስም ሙሽራ ናቸው.

ኢየሱስ ምሥራቹን ኋላ መሞታቸውን ጨምሮ ሞተ ሰዎችን ማሳደግን ጨምሮ ተዓምራቶችን አከናውኗል.

እሱ በሰው አካል ውስጥ እንደ አምላክ መሆኑን ያረጋግጣሉ.

The ብዙ አይሁዶች በተለይም መሪዎች እሱን እና መልእክቱን አልተቀበሉትም.

Us የይሁንም ክርስቶስ በር ከፍሎ የሰጠው የእግዚአብሔር አደረጃጀት ምድራዊ አካሉ ለእግዚአብሔር ነው.

የማቴዎስ ወንጌል ማጠቃለያ

በማቴዎስ, በማርቆስ, በሉቃስ እና በዮሐንስ ወንጌላት ውስጥ እንደተገኘው ጽሑፍ በገሊላ ውስጥ በገሊላ ውስጥ ስለነበረው የእግዚአብሔር መንግሥት ምሥራች በማወጅ ላይ ነው. በምክራቦች ያስተምራቸዋል የተስፋ ቃልንምና የመዳንን ቃል አስተላልፏል. በተጨማሪም, ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት እና የማያቋርጥ ውጤቶችን, የሚያስከትለውን መዘዝም ስለሚጠብቁ በረከቶችም አስተምሯል. የዓለም ንብረት መሥዋዕት አድርጎ ቢጠይቅም እንኳን እሱን የመቀበል አስፈላጊነት እና እሱን መከተሉ አስፈላጊ ነው. ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የመከተልን አስፈላጊነት አፅን emphasized ት ሰጥቶ እሱን የሚቃረኑትን ወጎች ከመከተል ለማስጠንቀቅ አፅን emphasized ት ሰጥቷል. የጴጥሮስ የእርሱን መለኮትነት መናዘዝ የእርሱ ቤተክርስቲያን መሠረት መሆኑን አውጀዋል እናም እንደ ሥራቸው ሁሉ በሚፈረድበት ጊዜ ሁሉ ተመልክቷል.

ማርክ

"ማላዳ ማላዳ ገና ጨለማ ሰለሁ፣ እዚያም" ሁሉ "እሰብካለሁ. 38 እርሱም ሲመጡ. ኢጋንንትን አውጪ. (ማርቆስ 1: 35-39)

叨nd)甲吊,咒》 &早吊, "λnAjr吊》 "IV6》 }咒》 《A.

βU\木\$ 0叨木\$ φ&n 小nm 0叨0咒小 0λP巾n hCn早n P+9ε PλP巾n hCn早n +叨0c吊》 9 予驷UC早吊》 }ndA λP巾n 叨》 叨IV+ 巾四予 λ》 黑φζ0吊 η卜 巾甲吊 λ》 &巾卍 i &A个 驷V6节》 巾0m. P咒0小》 巾小 勺mλ予 βφC 0A ndd小 λ四 | 予 0λ巾四 ndd小 λ四 | 予 | 小 λP巾n 勺mλ+昂吊 λ9 φ6弘吊 n勺mλ+昂吊 λ9 nφ6弘吊 JC +}不 | 予 Pη黑d小 d勺mλ+昂吊 λ》 骂 9S中》 λβ黑d四. &ln小y》 黑叨卯 P巾小》 D叨 d叨n+A Pλ叨Hλη九C》 予λHH予 λ》 &+小 | 吊.λP巾n 黑φ 叨H卍C右》 λ》 &巾ηm Pdη苒小 0Cmη》 叨9\$予 dβIVAm》 巾m. 6n》 叨nζ竺 Pλ0Aβ IV6》 λ》 黑叨NS9 ληη苒小. 0+吼四四 Uη右 βφC小 λ》 黑四β巾m, Uη予 dd苒小 卜卜 D黑 λ叨Hλη九C 叨》 叨IV予 d叨叨0予 λn苒 | 小. 「φ四 卜卜四 | 0C 0λ叨Hλη九C H》 Sβ予dA

卜巾

0巾》 0予 φ》 D黑 驷synagogue 6η 00. P+9&v小四 0小 +0咒. 17 "Pλ叨Hλη九C 叨》 &n dλz 叨An四 h9 ndS 「吊》 λ》 S巾ηη φ0小 0苒mα甲节 dβ | 9 λjvm早 四P予 P+η9苒小》 | 9 | 予 λ》 禺巾ηm, P、 小》 000n}ηA, 19; 0四the 6η四 P | 0 〈予 卜卜 04β | 小苒小 dβ+m叨 | 小 21 λC巾四 λd

λ | 巾, "H6 βU 叨木\$ 0忿c甲 小nm +&λA." P 卜巾n 4 16-22

dλHη P+90ζ小中A "Pλ叨Hλη九C 叨》 &n nλz JC | 小. 叨An卍》 λ》 S90C φ0小 h9 dS 「吊. d勺m予9 λnζ昂吊 βφC λ》 &卜 An岁A 4β | n小c吊》 四P予, 0勺m予 P+黑90m予》 βφC d四d予, P 194叨右》 d四D竺

P、 小》 000n }ηA

P叨&Dn +λ四6予. ndHU 驷V6节 P勺mλ予 nCP予 叨几 Cn予 0叨\$φS | 小

43 λH0 β&A个予 D黑 λC巾四 φζ09 予早予 i +小予 β吊卜 | 0C; 43 λC巾四 λd dλ | 巾四 "λz Pλ叨Hλη九C》 叨》 叨IV予 驷V6吊 d几木节 n+卯吊 叨n0h λdh; . λz dHU 4d四 +dh 卜9." (卜巾n 4: 42-43)

巾甲吊 0叨m 卜0予 2hηα4》 i m 卜, λ9 i }nm, n驷甲》 》 驷 0叨卍叨0予 2h λ》 黑

0巾小 A竺 0A点 驷h》 予 hε | 小 0H} φ》 黑n β0d吊卜; λ | 「甲吊卜 0巾四予 小dφ | 小9. λ0早予苒小四 d | n予 λ》 禺黑ζ个予. (卜巾n 6: 22-23)

"H1小 H <》 i H6 Dm." ... 驷h1小βU | 小 N叨》 NSdβ P巾四苳小 | Nc nqc, Nλ咒U 叨ηA D黒书. 14 λ | d巾四 Nλ咒节 叨ηA D黒书. λ | d巾四 Nλ咒U 叨ηAβDm H》 S: 禺 < 叨》 P叨巾四苳小 9苳小; 叨》 N禺苳小 NUη予9 Nη卜 Uη早吊9 NUη予 十吊A and A; N叨Aη四驷λ予 小nm, N木φ; | 予 P叨巾四苳小, N予b叨IV予四 小nm λmηφ小 ββ卜小A. (卜中n 8: 8: 5 ... 11-15)

四四hc Hc 十n小吊四》 》 驷 N十dβ四 &d2甲吊》 d四6φ λβ黒卜四

P予四 η予X& λn十Ayd卜. " 58 λP巾四四 dφNc甲吊 个S\S d巾四四四 DE吊 η忿λd苳小: P巾小 A竺 叨》 6巾》 i 风》 λd小. 59 儿d小》 驷 十n十d; λd小. λc巾叨》 .、 小 [β: λnφSφε AXS9 λN古》 λnh予 [| 小 Sζn \$φSA; λd小 λd小. 60 λP巾四四. 叨小9苳小》 λ》 &φη < 叨小》 》 十甲苳小. λ岁 叨》 X黒U Pλ叨Hλη九c》 叨》 叨IV予 nNh. 61 儿d小四四、 小 [β: λn十Ayd卜; | Nc叨》 N叨S叨} Nn古 d卜予 λn七 \$φSA; λd; . 62 λP巾四四 λ》 &U λd苳小.(卜中n 12: 15-16)

"P予四予N卜予》 9 P予四予mm予》 | Nc λβ&A个驷, λβ吼 | 书, λ9四 λN予U, 叨》 叨IV右》 &A个. 31" λ》 十小9咒 叨》 J: 叨》 叨IV右》 i 巾mU PλN小吊卜 Nη &中S | 小9. 33》 η予予U》 咒予; d吊叨ζ昂吊四 nm. 儿N P四βmβφN予 λ9 Pλη予 λ6予 P四m 《N予》 PN》 Hη N》 Hη P叨λζ点 P巾四予》 N》 Hη }φcN. 34 叨HηN U Ndn予 AnU 黒叨叨 Nη} β [9A9. (卜中n 12: 29-34)

"、 小 [β P禺卜予 m虫早吊 9苳小?" 24 λc巾四. NmN小 Nc d叨叨N予予个 λ卜予.

λz λd吊Ad卜, d叨叨N早吊, d叨叨N予 λβ&A个驷 25 λ》 S 2h Pn右 Ndn予 n叨予 i Dm λ9四 N <》 H小, D黒 小心 叨吊四 λ9 N <》 四》 禽禽予 "、 小 [β, h&予" nη四 λc巾 λ》 十 nD悬予 λ》 黒四予DAS λd小φ四 '(卜中n 13: 23-25)

Those P叨&A个 η卜 巾甲吊 d叨&θ四 &中黒昂吊 λβ黒卜四

"nλ》S Dφ予 nλφdη 叨》叨IV予 λ》§6 P叨nd 卜卜ηφ4》 [q λ》 &q 〈P+Jn 卜n予 2h | 小 16 | Nc叨》. 18 | Nc叨》 卜卜
λ》S4β | 予 巾nη 四φζη λdη 萃小 P叨φ叨η小 "λc兜nH 卜" λd小. 19 儿d小φ四 λφ四n予 n6甲吊 小nm nH台λd 卜; λ | 巾》
d叨叨c叨c λXφd 卜. λnH U》 βφc小 λ黑φ叨m; . 20 儿d小φ四 叨n予 λ叨η台λd 卜 ndHUφ四 A叨m λA吊Aφ四 λd小. 21
n小φ四黑cA βU》 | nζ小 Pn右 ndn予φ四 D黑 n十四甲 ηφ9甲吊9 b小c吊, b小c吊》 駟η 卜. 22 木儿小φ四、小 [β:
λ》 禺HHh 十Wc早λA λd. 23、小小φ四 ηd古9小》. D黑 λ小6 ηφ9 XS9

ቤቴ እንዲሞላ ሰዎች እንዲገቡ ሰዎች እንዲገቡ ያስገድዳቸዋል. 24 እላችኋለሁና፡ ከታደሙት ከእነዚያ ሰዎች መካከል አንዳች ግብዣዬን አይቀምሱም. "(ሉቃስ 14: 15-24)

አንድ ወጣት ልጅ ርስቱን ርስቱን ጠይቆታል እና አባቱም ሰጠው. እሱ ግን በሞኝነት አጠፋው. "ወደ ራሱም በመጣ ጊዜ እኔ ከአባቴ ሠራተኞች መካከል ስንት እንጀራ አጠፋለሁ; 18 አባቴ ሆይ እኔ እግዚአብሔር እልክለሁ; እኔ ግን ወደ አባቴ እሄዳለሁ; እኔና በፊትህ ላይ ኃጢአት አድርጌአለሁ. 19 ከእንግዲህ ወዲህ ልጅህ ተብሎ ልጠራ አይገባኝም. 20 እርሱ ከቅጥር ሠራተኞችህ እንደ አንዱ አድርጌኝ. "አለው. 20 እርሱም ተነሥቶ ወደ አባቱ መጣ. 22 አባቱ ግን አገልጋዮቹን. (ሉቃስ 15: 17-24)

የእግዚአብሔር ልጆች (ሰዎች) ሁሉም በሞኝነት ኃጢአት ሠርተዋል. አስተሳሰባችንን የምንቀይሩና ወደ እግዚአብሔር የምንመለስ ከሆነ ይቅር ይላል.

ለደቀ መዛሙርቱም እንዲህ ይላል.

ና! 2 ወፍጮቹም በአንገቱ ላይ የተንጠለጠሉ ቢሆኑ ከእነዚያ ታናናሽ ከእነዚህ ከታናናሾቹ አንዱ ኃጢአትን ቢያደርግ ወደ ባሕሩ ተጣለ.

አንድ ሰው በኃጢአት ላይ ዘላለማዊ ጥፋት ሊያመጣ ይችላል.

ለራሳችሁ ትኩረት ይስጡ! ወንድምህ ቢበድል ገሥጸው፡ ንስሐ ቢገባም ይቅር ባለት፣ 4 እርሱንም ይሠራል

በቀን ሰባት ጊዜ በአንቺ ላይ ሰባት ጊዜ ወደ እናንተ ሰባት ጊዜ ወደ እናንተ ዞር ትላላችሁ. ይቅር በሉት. "(ሉቃስ 17 1-4)

እንዲዳስሳቸው ሕፃናትን እንኳ ያውጡ ነበር. ደቀ መዛሙርቱም ገሥጹአቸው. 16 ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግሥት እንደ ሆነ እንዳያዩ እንዳያደናቅቁአቸው ነበር. 17 እውነት እላችኋለሁ; የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደ ሕፃን የማይቀበላት ሁሉ አይገባም. (ሉቃስ 18: 15-17)

አንድ ልጅ ያለ ቦታ ማስያዝ እንዲታመን ይስባል.

አንዳንዶችም ከቤተ መቅደሶች ጋር በመኒነጋገሩበት ጊዜ መምህር ሆይ፡ ይህ መቼ ይሆናል? ብዙዎች 'እኔ እሱ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና. እና 'ጊዜው ቀርቧል!' እነሱን አትሂዱ. 9 ስለ ጦርነቶችና ሁከት ሲሰሙ አትደንግጡ; እነዚህም አስቀድሞ ተፈረደደላልና; ነገር ግን መጨረሻው በአንድ ጊዜ አይሆንም. "(ሉቃስ 21: 5-9)

ቤተመቅደሱ የአይሁድ እምነት ማዕከል ነበር። ለሌዋውያን ለሌዋውያን የዘር ሐረግ መዝገቦች ሁሉም መዝገቦች እዚህ በቅደም ተከተል ተጠብቀዋል ሊቀ ካህኑ ማን መሆን እንዳለበት ማወቅ። የናዝሬቱ ኢየሱስ በጥቂት ዓመታት ውስጥ

የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ መንግሥቱን (ቤተክርስቲያኑን) ቤተ መቅደሱ እና ኢየሩሳሌምን ሙሉ በሙሉ ይጠፋሉ።

Provery "" Pndn H\$) 9 HE吊》卜卜十叨An右.30 NφmA λ》黑Dm,

d6n甲 小ydu 九9驷 h3驷右 φS卯 λ》黑φζN λDφ. 31 λ》&卜 λ9》十黑叨卯 βU》n小R

| NC吊 P叨n9D卜, Pλ叨Hλη九C 叨》叨IV予 λ》黑φζN小小中d吊卜. 32 λ小 | 予 λd吊Ad卜, βU予小AS

卜卜驷 λnnn9D》Sζn λA\$驷. 33 巾四β9 驷SC }A 《卜中儿 叨》λA\$驷. (卜中n 21: 29-33)

P卜中n D》、A 四m中d

λ | HU n卜中n D》、A D》、A 小nm nλP巾n λ9 n&8叫予 SC2早吊 NλNA叨木右 Dφ予 λ》禺》S予驷UC早吊

叨dh小卜. λP巾n Pλ叨Hλη九C》叨》叨IV予 驷V6吊 巾η禽A λ》&卜驷 P小叨叫予》Dβ四 P十吼吊卜予》d叨C禺予 十λ驷6予》λn9D | .Pλ叨Hλη九C &中S n巾甲吊 四ζNλη小 n四D中萃小 βnAm λn&d2 叨 「卜》λ9十n小r节

n驷S6弋》ηζ早吊 βAφ Pλ叨Hλη九C》叨》叨IV予 λ》&&A个 ληQ萃甲A.

「q驷 λP巾n 十十吼四驷 λ》》小弋》P叨mφ驷 n叨n巾巾n予 n巾m予 λ》禺》S PYβ四q予 叨甲吊 十中小卯 λm卯小A

十λ驷6予》d四n9D》勺β木吊 十n小r节 n叨叨η叨 | 予 叨 | 巾 λ9 d黑U》 | 予 D黑 m巾 η NC d叨叨予 λ》&mε}nm | φ中萃甲A.

驷》n吊 λP巾n》n叨n十A λ9 n叨n十A ζNS驷V6节》d小木吊 P四η&A λn&d2 | 予驷 λn&d2 | 予》9\9予》λn&d2 | 予 }η卜. 禺6萃小 驷》驷β卜》驷》, λn十禺黑 < Dβ四 卜Z小萃小 驷》驷β卜》驷》λP巾n 叨禺》》叨φnA β吊dA P叨A λ驷 | 予 | nζ小.

忿》

"n叨叨叨) 中A n叨叨叨) | NC, 中A驷 nλ叨Hλη九C H》S | nζ, 中A驷 λ叨Hλη九C | NC. 2 n 小nm | NC

nλ叨dhJC十驷四甲A 3 卜卜 nλC巾 「| : n 「| 小驷 λ》禺吊 n) 禽jd λC巾 λA 「| 驷

P十巾6.4 nλC巾 λβD予 | nζ吊: λβD予驷P巾小ηCY》 | nζ吊. 5 ηCY卜 n叨d四 βn6A; 叨d四小驷 λd咒 | &小驷 (r木 1 1-5)

λP巾n中A | 小βφC nβ | 予 φCη | 小

"n4d驷 小nm | NC, 4d驷四 nλC巾 「| n予; 4d驷叨》λdDφ小驷 | NC. D黑 λ巾 叨m

PnH Dnq节 λA十φn卜予驷 12 d十φn卜予 卜卜叨》n叨叨叨 | 小

Pλ叨Hλη九C A忿吊 P叨 「》叨η予, 13 P十Dd& }A十Dd& Dβ四 n巾小 &中S Dβ四 nλ叨Hλη九C &中S λ》骂 n巾小 &中S λβ黑d驷. (r木) n 1: 10-13)

The λP巾n 勺mλ小萃小》卜卜 βφC nβ予A Aη 四d予 nm驷 λn&d2 | 小. λ巾 勺mλ早吊 P叨H 叨η予》η予 P叨n巾小η予 | 小 卜卜》驷 βφC λ》&nAη予 | 小

n四叨n右驷 λP巾n》D黑 λC巾 i 叨m λβ早. P4d驷》勺mλ予 P叨}nD叨S Pλ叨Hλη九C n叨 λd? (r木. 1: 29-30)

駟》心 λ》S 巾小 n'勺m)予 讠 | 9d予 β&AJA

λ小 | 予 λd吊Ad卜, λ》S 巾小 ηA+Dd黒 NφC Pλ叨Hλη九C》叨》叨IV予 讠 }β λβ吊A駟.4 讠 吊&叨n λ》 &U λd

λ巾》, "巾小 n'兜叨nd2h λ》悬予 讠 DdSβ吊dA? 卜d十岁 D黒 λ9右四Uθ》小nmNη早 讠 〔》β吊dA

十Dd黒? (r木. 3: 3-6)

መወለድ አንድነት ይጠይቃል. ከውሃና ከመንፈስ የተወለዱ የሰው ልጅ እና አምላክ ጥምረት ይጠይቃል. ይህ የሚከናወነው የሚከናወነው በክርስቶስ ደም ተጠምቃ ነው.

"ሙሴ በምድረ በዳ እባብ እንደ ጀመረ እንዲሁ የሰው ልጅ, በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው" አለበት. (ዮሐንስ 3: 14-15)

እውነት እላችኋለሁ, ቃሌን የሚሰማና የሚያምን ሁሉ የሚያምን ሁሉ ወይም

የላከኝ የላከኝ ሕይወት የዘላለም ሕይወት አለው. ወደ ፍርድ አይገባም, ከሞተም ከሞት አልፏል. " (ዮሐ. 5:24)

የላከኛውን የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ አታምኑም; ቃሉንም ትመረምራላችሁ; (ዮሐንስ 5: 38-40) scriptures እምጽሙ መጻሕፍት ሕይወት አይሰጡም. ሕይወት የሚሰጥ ክርስቶስ ነው, ሕይወትን ይሰጣል እርሱም ውስጠኛው ሰውዎ ውስጥ መኖር አለበት.

ሥጋዬን የሚበላ ሥጋዬንም የሚበላ ሁሉ ደሜን የሚጠጣ በእኔ ውስጥ ይኖራል እኔም በእርሱ እኖራለሁ. 57 እንደ ሕያው አብ ላከኝ እኔም በአብ እኖራለሁ; ስለዚህ እኔን ይመግባል, እሱም በሕይወት ይኖራል

እኔ. 58 ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው; አባቶች እንደ በሉ እንደ ሞቱ. በዚህ እንጀራ ላይ የሚጠቅመው ሁሉ ለዘላለም ይኖራል. "(ዮሐንስ 6: 56-59)

መመገብ ወይም መብላት (የግሪክ ትርጉም ወደ Gnaw, ለማኘክ ዝግጅቱን ሂደት ያጭዳል. እሱ በመንፈሳዊ የመመገብ ልማድ ዘይቤያዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል. (የወይን ተባሳተኞች መዝገበ-ቃላት)

የሰው ልጅን ከፍ ካደረጋችሁ ጊዜ እኔ እንደ ሆንሁ ታውቃላችሁ: በራሴም እንዳላደረግ ታውቃላችሁ

; አብ እንደ ተረዳኝ ተናገር. 29 የላከኝ ከእኔ ጋር ነው. ሁልጊዜ እሱን ደስ የሚያሰኘውን አደርጋለሁና, ሁልጊዜ ብቻዬን አልተውኝም. "(ዮሐንስ 8: 28-30)

እውነት እውነት እላችኋለሁ: ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ ነው. ባሪያው ያደርጋል

ለዘላለም በቤት ውስጥ አትቆጠብ. ወልድ ለዘላለም ይኖራል. ስለዚህ, ልጁ ነፃ ካወጣችሁ በእውነት ነፃ ትሆናለሁ. " (ዮሐ. 8 34-36)

Lof ሰው የኃጢአት ባሪያ ለመሆን ወይም ለእሱ አገልጋይ ለመሆን እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ምርጫ አለው. "ጥምቀት ከዚህ ጋር የሚስማማ, ከሥጋው መወገድ ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በኩል ለአምላክ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ይግባኝ ማለት አይደለም." (1 ጴጥሮስ 3:21)

"እኔ መልካም እረኛ ነኝ. ከእጄም በላይ እኖራለሁ, አንድ ሰውም እኔን እኖራለሁ, እናም እኔ እንደማያውቅ, እኔ ግን ከእኔ ጋር እኖራለሁ. ስምምነት አለኝ. ላኖራት ሥልጣን አለኝ, እና እንደገና የማውጣት ስልጣን አለኝ. ይህ ከአባቴ ተቀበልኩኝ. " (ዮሐ. 10: 14-18)

ኢየሱስም. እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ. በእኔ በኩል ካልሆነ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም.

7 እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን ደግሞ ባወቃችሁ ነበር. ከአሁን ጀምሮ እሱን አወቅከው; "(ዮሐ. 14 6 6-7)

Ro "ከአብ" ጋር የዘላለም ሕይወት "ከክርስቶስ ጋር በመታዘዝ ብቻ ተደራሽ ነው.

ብትወዱኝ ትእዛዜን ትጠብቃላችሁ። 16 አባቴንም እጠይቃለሁ; ሌላ ይሰጣችኋል

ረዳቱ ለዘላለም ከእናንተ ጋር ይሁን፣ 17 ዓለም የማይቀበለው የእውነት መንፈስ፣ እሱን አላየውም ወይም እሱን አያውቀውም። አንተ ከአንቺ ጋር ይኖራልና በእናንተም ውስጥ ይኖራል። (ዮሐ. 14: 15-17)

የዮሐንስ ወንጌል ማጠቃለያ-

ይህ ከመጽሐፍ ዮሐንስ የተወሰደ ጽሑፍ የኢየሱስ ክርስቶስን አስፈላጊነት እና ይቅር ባይነት የማድረግ ቃል ያረጋግጣል። እሱ ኢየሱስ ቃል መሆኑን ያብራራል፣ እናም በእርሱ በኩል ሁሉ ተፈጠረ። በተጨማሪም ኢየሱስ ለሁሉም ሰው ኃጢአታቸው እንዲረሳቸው

አጋጣሚውን እንደሰጠም ማስታወሻዎችም እንደዘገበው ገልጸዋል። እንደገና ለመወለድ በእግዚአብሔር መወለድ ይጠይቃል፣ ይህ የሚከናወነው ይህ ከክርስቶስ ደም ተጠምቃ ነው። አንድ ሰው ክርስቶስ ከኃጢአት ሊነጻ የሚፈልግ ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት ሕይወት አይሰጡም; ሕይወት ያለው ክርስቶስ ነው እርሱም ውስጣዊ ማንነት ውስጥ መኖር አለበት። በክርስቶስ በኩል፣ በክርስቶስ በኩል፣ አንድ ሰው ዘላለማዊ ሕይወት እና ከኃጢአት ነፃነት ሊኖረው ይችላል። በተጨማሪም ኢየሱስ ራሱን በጎቹን፣ እንዲሁም እንደ መንገዱ፣ እውነትና ስለ ህያው ነፍሱን እንደሚይዝ እንዲሁም በእርሱ በኩል ካልሆነ በስተቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም።

የእግዚአብሔር በግ

"ከአብ የመጣሁት ወደ ዓለም መጥቻለሁ፣ አሁን እኔ ዓለምን ትቼ ወደ አብ እሄዳለሁ" አሉ። ... 17 ኢየሱስ እነዚህን ቃሎች በተናገረ ጊዜ። እሱ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነ፣ "አባት ሆይ፣ ሰዓቱ ደርሷል; 3 ወልድ ስለ ሊጠብቅህ ልጅን ስለ ሰጡት: - 2 ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን ሕይወት ይሰጠሃልና ልጅህን አክብሩ። 3 እውነተኛ አምላክ ብቻውን የላክኸውንም ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲያምኑ ይህ የዘላለም ሕይወት ይህ ነው። 4 እኔ እንድሠራ የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽምሬዋለሁ። 5 አሁንም: አባት ሆይ: ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ፊት አክብራክቸኋለሁ። (ዮሐ. 16:28 ... 17: 1-5) የኢየሱስ ሥራ አንድ መንፈሳዊ መንግሥት ማወጅ የነበረ ሲሆን ያ ሰው አንድ አዲስ የመኖሪያ ቦታ አካላዊ ግንባታ ሳይሆን ለአምላክ አዲስ መኖሪያ ቦታ ነው።

ነገር ግን አሁን ወደ አንተ እመጣለሁ; እኔ ከዓለም እለምናችኋለሁ; እኔ ከዓለም እጠብቃቸዋለሁ: ዓለምም እንደ እኔ እንደሆንኋችሁ ዓለም ጠፋ። 17 ቀድሳቸው; ቃልህ እውነት አልለህም። 18 እንደ ተልእኮው እኔ ወደ ዓለም እቀድማቸዋለሁ። 19 እኔ ደግሞ ወደ ዓለም አልልም። 20 ነገር ግን ዓለም እንደ እናንተ እንድልኩኝ እኔ ደግሞ በመካከላችሁ እንደ ሆኑ: እኔ ደግሞ በመካከላችሁ እንዲኖሩ እኔ ደግሞ በመካከላችሁ እንደ ሆኑ: እኔ ደግሞ በመካከላችሁ እንደሆንላችሁ አውቃለሁ። (ዮሐንስ)

17:13-22)

"የወገራ ወታደሮችና የመቶ አለቃው አለቆች በዚያ ዓመት ሊቀ ካህናቱ የሆኑት የቀያፋ አማት ነበሩ. 13 ቀያፋ ወደ ሐና ወሰዱት. (ዮሐንስ

18:12-14)

ሂደቱ ስለ ኃጢአት መስዋዕት ወደ አምላክ ይሰጣል.

ከዚያም ኢየሱስን ከቀያፋ ጌት ወደ ገዥው ዋና መሥሪያ ጌት ይዘውት ነበር. ማለዳ ነበር. (ዮሐንስ

18:28)

"Pilate dmn 驷 黑 几 右 D 巾 黑 小" D 巾 q 吊 u 9 P 巾 u 9 予 λ d 吊 吊 d λ z λ η A & 小 巾 mu. 驷 》 λ 黑 几 u? 36 λ P 巾 n 驷 叨 d 巾 "叨 》 叨 IV 古 n Hu 4 d 驷 λ β 黑 c 驷 λ z 叨 》 叨 IV 古 n H 吊 4 d 驷 几 巾 》 q c λ 巾 A 巾 台 d λ β 卜 s λ 》 禺 d 巾 予 巾 d 叨 卜 | 巾 c 叨 》 叨 IV 古 驷 n 4 d 驷 λ β 黑 c 驷. "37 n H 驷 Pilate dmn. λ 》 十 》 个 IV | u 》 ? λ 》 & u 驷 λ d. λ P 巾 n 叨 AA. λ z 》 个 IV λ 》 黑 巾 卜 λ 》 十 予 ddu. d λ 小 | 予 驷 d 叨 叨 IV 予 d Hu 4 d 四 D 黑 4 d 驷 叨 m 予 d 卜. n λ 小 | 予 Jc P 巾 巾 》 卜 卜 驷 my 》 β 巾 四 A. "(r 木 》 n 18: 33-37)

"ndHu λ P 巾 n 》 β H 小 D 巾 & P λ 6 右 n \$ 6 D 黑 巾 巾 A P 6 n φ A n \$ 6 D 黑 巾 巾 A n \$ 6 X 黑. λ H 驷 巾 φ 卜 予." (r 木 》 n 19: 16-18)

Pilate dmn 驷 黑 叨 卯 λ & 予 λ & 予 λ E 巾 叨 n φ 卜 d β λ q 几 小 P λ β 卜 s 》 驷 》 个 IV P 9 H 6 右 λ P 巾 n P 巾 A | 巾 c. (r 木. 19:19)

λ P 巾 n 叨 》 n Hu 巾 Ad λ P 巾 n P 十 m 9 φ r φ 叨 巾 》 λ 小 吊 λ 》 & u λ d.

P D β 》 m 竺 吊 卯 | 巾 c, nd 巾 | 驷 m 》 虫 β D β 》 m 竺 巾 十 卯 d φ c 》 风 \$ d β 巾 XAT φ c 》 风 \$ 小 nm λ 卜 几 小 巾 λ z 小 nm λ 卜 几 小 30 λ P 巾 n m < P D β 》 m 竺 n 十 φ 巾 d 巾 Ad "十 & 8 叨" λ d. (r 木 》 n 19: 28-30)

Movsed 巾 λ 驷 dh d 予 十 w c 杰 A.

P λ 叨 H λ η 九 c 巾 叨 四 m 中 d 》

λ 木 么 巾 叨 λ 木 \$ φ & n 小 nm 巾 r 木 》 n 叨 λ 木 \$ 小 nm 十 叨 H 叨 巾 λ 》 黑 驷 9 巾 几 小 nd λ P 巾 n h c n 早 n λ β D 予 λ 9 十 A λ n 小 λ h β 9 巾 6 A. λ P 巾 n 叨 》 & η 几 叨 》 叨 巾 予 》 9 λ & n 叨 q 巾 巾 小 》 n λ η d 几 λ 》 9 β A φ 巾 巾 甲 吊 A η 小 nm d λ 驷 dh 予 λ 几 几 A. 巾 十 吼 四 驷 d 十 n 小 几 几 λ 9 P λ 叨 H λ η 九 c 中 A d 叨 φ 黑 巾 λ 9 d λ | d 巾 P 巾 8 巾 予 》 | 小 (巾 λ 小 | 右 巾 λ 小 | 右 "φ & η 》 " D β 四 "n 4 d 四 Jc" λ 》 & φ 黑 巾 "d λ | 巾 四 巾 十 驷 6 甲 A.

巾 十 吼 四 驷 λ P 巾 n λ P 巾 n P 巾 m 小 》 叨 D 巾 9, λ 9 d \$ c s, λ 9 n φ d 予 λ 》 黑 几 m λ 予 P 十 黑 几 巾 予 巾 小 d λ 叨 H λ η 九 c P 巾 φ c η 巾 予. λ P 巾 n P λ β 卜 s 》 个 IV nd | 巾 c P 巾 m P φ 小 巾 Pilate dmn d 予 φ c 巾 | 巾 c. λ P 巾 n 叨 》 叨 IV 右 P Hu 4 d 驷 λ β 黑 d 吊 驷 λ 》 & 卜 驷 d λ 小 | 予 d 叨 叨 IV n c D 黑 4 d 驷 n 叨 四 m 右 Jc β η 66 A. 巾 H 》 2 h 十 巾 φ d 小 P ilate dmn P λ β 卜 s 》 个 IV P 巾 d 小 》 λ 木 \$ 9 & d 几 小. λ P 巾 n 巾 叨 n φ A d β β 巾 小 A, φ & η 》 叨 9 λ \$ 予 》 巾 四 又 d 予 9 十 A λ n 小 P 十 又 d 叨 巾 》 巾 四 D 竺 卯 n c.

予 》 w λ - 巾 卯 予 d β s A P 巾 β m 》 巾 小 巾 巾 小 d β β H | 巾 c

| 巾 c 叨 》 n η 四 》 右 巾 叨 几 小 φ 》 叨 叨 黑 d 几 予 四 < s s 》 J R n 叨 中 η < λ 》 黑 十 D 巾 黑 巾 予 λ P. 四 几 四 叨 》 吊 卯 n 叨 中 η < 巾 十 小 心 黑 | 巾 m 吊: D & 几 小 四 D 黑 叨 中 η < 叨 中 η c 予 m 叨 巾 d 吊. 12 卜 d 予 叨 d λ h 予 四 | 巾 c A η n d η A λ P 巾 n P 虫 几 m λ 》 s

巾小 心》 φd右 λ》 &》 驷 nλ叨 〈 N小吊 | Nζ吊. 13 λ | c巾驷 λ》 弋 n予: nd 驷》 小dφ兜d兜? λ卜λ予. λcn甲驷、 小R》 D巾&予;
λz驷 D悬予 λ》 禺q 〈 予 λd小φ驷 λd. 14 βu》 驷ηd D黑 Ad HDc n予A λP巾n》 吊卯 λP吊小 (r木》 n20: 1-2 ... 11-14)

Parents Hdd四弋卯予十D叨 had A. 巾βm》 λ兜》 &甲A sA Phcn早n λQA. | 小

λP巾n驷 λ》 弋 n予: nd 驷》 小dφ兜d兜? λ予hA十岁u 四》 | u?

λC巾驷 四C驷 λd予 "四C驷" λd予. 17 λP巾n. 09 D黒 λη λAJ黒A驷 λd予. | 0C 吋》 dD》 S卯台 X& "λz D黒 λ0古9 D黒 λ0予U D黒 λ驷dn D黒 λ驷dn吊卜 λDmd卜" λd苒小.

20:15-18)

"0H} φ》 驷咒予, 0η驷》 右 P吋\$吋} φ》 黒φ吋H吋C右 λ忿苒》 0吋\$6小苒小 黒φ吋H吋驷 λd苒小. 20 λP巾n驷 λ》 &U λd苒小 λP巾n驷. 巾d驷 nλ岁 JC β卜》 λd苒小 λη λ》 黒 dn; λz 黒吋卯 λAη吊Ad卜. 22 βU》 驷 η木 λ巾 | 禺苒小9. 吋》 &n φ&n》 十φ0卜. (r木》 n 20: 19-23) nλ心中驷 巾小JC λ驷dh P吋m小 λ四卜λA, λ吋Hλη九C nλ岁 JC | 小. φ黒驷 i A λP巾n 四C小λ9 λβD予 λz | ; . 0λz P吋驷》 nqC 0λβD予 βq6A, 26 P吋卯予驷 卜卜 0λz P吋驷》 dHdd驷 λβ卯予驷 (r木 11: 25-26)

黒忿吊十H吋十小 η卜 λP巾n nλ | 巾JC 吊卯 "巾d驷 dλ》 十β卜》 " λd小 27 nH驷早四n [β: m予U》 D黒HU λR9 λ忿治》 λβ: λ竺U》 λjvm nλz驷 λ卜 <. 早四驷、 小R λ驷dn驷 λ驷dn》 λ》 &U λd小. 29 λP巾n驷. λβ十 | 笏岁A? }R予9 }吋卜予驷 ηα4》 9苒小.

20:26-29)

Todocon λP巾n》 ηβ&十卜 λP巾n》 ηβ&予卜 λP巾n》 十n予木 D黒 λ吋Hλη九C UHη X黒 0吋n λ四η; | 予 | 9 | 予》 9 λ巾》 黒n P吋巾F λη吊 | 9 0Dm苒小 巾甲吊 H》 S X黒 U个》 n木 d吋吋0予 U个》 }小忿苒小 (ληXS》 P吋Dn》 0予》 吋》 0S βd小m) 吋》 吋IV右 φC0 | 0C.

四m中d) "予》 wλ"

PλP巾n hCn早n予》 ηλ 0hCn予9 小nm 四bnd弋 hn十予 | 小 0 | 吋 < 吋w予 吋吋黒d弋予 四C驷 λP巾n D黒 十φ0予 吋巾ηC D黒 吋笏C D黒 吋D吋S X禺 | 0C λP巾n n卯予 吋 | η右》 P | 0 < 卜d予 吋dλ早吊 λP吊. 0Ad λP巾n d卯予9 巾βm》 》 SA λ》 禺黒Z0 d四Z0m λP巾n 小P. Pλ巾予》 wλ Pλ吋Hλη九CA竺 吋 [卜》 λ9 d吋驷卜予 Hdd四弋 UβD予 0λC巾 小nm λ》 黒吋q < ληβ杰A.

0十吼四驷\木玄 PλP巾n 予》 wλ λ吋Hλη九C 0巾小 ληA 小nm, λ四卜λA, λ吋Hλη九C nλ岁 JC 予C个驷 }d小 驷Ah予 | 小 0r木》 n 11 25-26 小nm, "λz 予》 wλ9 λβD予 λz | ; , 0λz P吋驷》 卜卜 0λβD予 βq6A, λ9 0λz P吋驷》 卜卜 dHdd驷 λβ卯予驷 βU 吋吋dλ, 0λP巾n PλP巾n》 λ驷 | 予 λ》 黒 Hdd四弋 λβD予 P吋Dn黒小》 吋》 0S

λ白》 is 予 βm. 十四四 λPn 十n小节, PλHλ九C 叨》 叨IV予 λ》 黑φZ吊 P叨四卜 λ9 P叨Dn 卜予 叨》 NSλ》 &d小m 叨叨} 巾m茶小.

PλPn予》 wλ 叨予 λ9 叨βm》 SA i DhA 叨Cn予9 小nm Dn; hn十予 | 小 λPn 叨予》 ηλ小 叨mA 叨dn予 | 右》 λβ早 叨C巾 叨四卜 巾甲吊 P叨四》 叨》 NS λφCQA 予》 wλ PhCn七》 IV | -叨dn予 四bndc 叨叨》 9 P叨禺》 叨》 NS 叨β 巾甲吊 P叨四 | 予 λ9 P》 n木 λn&d2 | 予 P叨nd | 小

ማጠቃለያ - ከወንጌሎች ከኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ የተወሰደ

አምላክ የሰጠውን ተስፋ ፍጻሜ የሰይጣንን ኃይል ያጠፋል።

Parentself ወደ እግዚአብሔር የመመለስ አጋጣሚ በመስጠት ሰዎች ሁሉ የተባረከ ነው።

The የዳዊት ዘር, በ Penteco ንጠቆስጤ በዓል ላይ በጥቂት ቀናት ውስጥ U

መንፈሳዊ መንግሥት, እግዚአብሔር ህዝቡን ከኃጢአት "በእግዚአብሔር በግ" ደም ከሠራበት የዚህ ዓለም ዓለም ውስጥ አንድም አይደለም።

o በ Penteco ንጠቆስጤ ቀን አባቱ የገባውን ቃል የፈጸመ ሲሆን አባቱ መንፈሱን የፈጸመው ኢየሱስ ነው።

"ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቀኝ ከፍ ከፍ በማድረግ የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ ከአብ የተቀበለውን, አሁን የሚያዩትንና የምትሰሙትን ይህን ፈሰሰ።" (ሥራ 2:33) ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ የተናገረው መጠመቅ በመንፈስ ቅዱስ ቀን

የተሠራው በመንፈስ ቅዱስ ቀን የተናገረው በመንፈስ ቅዱስ ቀን - ኢየሱስ በሥጋ ሁሉ ላይ መንፈስ አፍስሷል። ከዚያ በኋላ መንፈስ በተዳነዙ ሰዎች, ከአይሁድ ወይም ከአህዛብ ሚስት ነፃ ሆነ (ካህን, ነቢይ, ወዘተ)። ማሳሰቢያ-በመንፈስ መጠመቅ ሁል ጊዜ ቃል ገብቶ በጩራሽ ትእዛዝ አልነበረም። (ከ "መንፈስ ቅዱስ" ጆ jockinney)

እንግዲህ ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን ኢየሱስ እንዳደረገላት የእስራኤልን ቤት ሁሉ ለእርሱ እንዲረዱት አንዳንዶች እርግጠኛ ናችውና። ወንድሞች ሆይ: ምን እናድርግ? አሉት። ጴጥሮስም። ስለ እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸጸቱ ዘንድ የገባችሁትን

የእግዚአብሔርን ፈቃድ ትቀበሉላችሁ: እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ትጠመቃላችሁ። በብዙ ሌላ ቃልም መሰከረና። ከዚህ

ጠማማ ትውልድ ዳኑ ብሎ መከራቸው። ስለዚህ ቃሉን የተቀበሉ ተጠመቁ; በዚያን ቀን ሦስት ሺህ ያህል ነፍሳት ተጨመሩ። (ሥራ 2: 36-41)

ማጠቃለያ - ከወንጌሎች የተላለፉ መልእክቶች-

የኢየሱስ ወንጌላት ያለው የኢየሱስ መልእክቶች በኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ላይ። ጽሑፉ የኢየሱስ መሥዋዕት የእግዚአብሔርን ቃል የፈጸመ ሲሆን የሰይጣንን ቃል የመቁጠርና የሰይጣንን ኃይል ሁሉ ወደ እግዚአብሔር የመመለስ አጋጣሚ አላቸው።

ኢየሱስ የዳዊት ዘር እንደመሆኑ መጠን, በ Penteco ንጠቆስጤ ዕለት የአምላክ ሕዝቦች በኃጢአት "በእግዚአብሔር በግ" ደም ውስጥ ኃጢአት ሲያንጸዳዩበት መንፈሳዊ መንግሥት አቋቋመ።

መጽሐፍ ቅዱስ የአባቱን ተስፋ የሚፈጽምበትን ጊዜ መንፈስ ቅዱስን የሚፈጽምበትን የ Penteco ንጠቆስጤ ዕለት አስፈላጊነት አፅን emphasize ት ይሰጣሉ. ይህ በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ያሉ ዘር ወይም ሚና ምንም ይሁን ምን መንፈሱን ለሁሉ እንዲኖሩ አደረገ.

ጽሑፉ ከሐዋርያት ሥራ 2: 36-41 ጀምሮ ጴጥሮስ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ (እነሱ የሚሰማቸውን መንገድ ይለውጡ እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ) መጠመቅ እና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠመቁ. ይህ ተስፋ ለሰው ሁሉ ነው, እናም ቃሉ የተቀበሉት ሰዎች የተጠመቁ ሲሆን በዚያን ቀን ሦስት ሺህ ያህል ነፍሳት የተጠመቁ ናቸው. በአጠቃላይ, ማጠቃለያ የኢየሱስን መሥዋዕትና ሰዎች እንዲቤጥቸው እና ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ያቀርባል.

የኢየሱስ ትምህርቶች እና ትዕዛዛት

ጥቅሶች ለአሕዛብ ከአምላክ ቃል ናቸው

ኢየሱስም ዮሐንስ በወህኒ እንደ ተያዘ በሰማ ጊዜ ወደ ገሊላ ተመለሰ. ናዝሬት ለቅቆ በቅፍርናሆም ውስጥ ቤቱን አደረገ. ... ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ኢየሱስ ሰዎችን መናገር ጀመረ ምክንያቱም መንግሥተ ሰማያትን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ዞረ ... በምኩራቦች ውስጥ አስተምሯል. (ማቴዎስ 4 12; 17, 23)

'መቼም አታመንዝር' እንደተባለ ሰምታችኋል. ግን ከጭንቀት ጋር የሚመስለው ማንኛውም ሰው በ አንዲት ሴት ልቡ አመንዝራለች. (ማቴዎስ 4 27-28)

ነገር ግን ለሙታን የማያውቅ የግሪክ ቃል ክህደቱ ነው. የግብረ ሥጋ ግንኙነት (በሕይወት ለመቆየት በተዘገበ ሁኔታ ውስጥ ያስገባዋታል) ምንዝር ትፈጽማለች. (ከኤቢሲ ጋብቻ እና ፍቺ) (ማቴዎስ 5 31-32) ደግሞ ማቴዎስ 19 እና ማርቆስ 10 ን ተመልከት.

"ለአይን ዐይን እና ጥርስ ጥርስ" እንደተባለ ሰምታችኋል. ግን እኔ እላችኋለሁ, አንድ ሰው በትክክለኛው ጉንጭዎ ላይ እንዲጮንዎ ያድርጉ. አንድ ሰው አንድ ሰው እንዲወስድዎት ያድርጉ. አንድ ሰው ከእርስዎ ጋር አንድ ነገር እንዲወስድዎት ይፍቀዱ. አንድ ነገር ከእርስዎ ጋር አንድ ነገር ከፈለገ. (ማቴዎስ 5 38-42)

አስተያየት ሰምተዋል: - "የቃል ትምህርቶች የሚናገር መሆኑን ሰምተኛል

ባልንጀራህን ውደዳት ጠላትህንም ጠላት. ' ነገር ግን ይህን እነግራችኋለሁ; ጠላቶቻችሁን ውደዱ, እናንተም ለሚያሳድዱአችሁ ጸልዩ. በሰማይ የአባታችሁ ልጆች እንደሆናችሁ ታያላችሁ. (ማቴዎስ 6: 1)

"በምትጸልይበት ጊዜ እንደ ግብዛች አትሁን. ምኩራቦች እና ሁሉም ሰው እነሱን እንዲያያቸው ለመጸለይ ይወዳሉ (ማቴዎስ 6 5)

በሚጸልዩበት ጊዜ ብዙ ቢናገሩ እንደሚሰሙ እንደሚሰማቸው እንደ አረመሞች አትውሉ (ማቴዎስ 6 7-8)

የሰማይ አባት የሌሎችን ውድቀቶች ይቅር ካላችሁ አንተም ሰማያዊ አባት አንተን ይቅር ቢላችሁም. 15 ሌሎችን ይቅር የማይሉ አባታችሁ ስህተቶችህን ይቅር አይልም. (ማቴዎስ 6: 14-15)

"በሚጸሙበት ጊዜ እንደ ግብዘቶች እንዳሳዩ ሀዘናቸውን አቁሙ. እነሱ እነሱ መጸም እንዳላቸው ግልፅ ለማድረግ አዝኖ ያደርጉታል. (ማቴዎስ 6:16)

የእሳት እራትና ዝገት የሚያጠፋቸውና ዝንባሌዎች በሚገርፉበት እና በሚሸከረከሩበት በምድር ላይ ለራሳችሁ ሀብት ማከማቸት አቁሙ

መስረቅ. 20 ነገር ግን በሰማይ ለራሳችሁ መዝገብ አከማቹ; ልብሽ መዝገብህ ትገኛለህ. (ማቴዎስ 6: 19-21)

"λṣdh) λ9 Uη予》四nAηA λ予吊Aṣ四 (四古甲n 6:24)

ndHu 叨吼 | φ λ吊叶 (四古甲n 6 25, 卜中n 12: 22-34)

叨》n叨ṣ叨} nd 叨》叨IV右 λ9 Pλ巾卯n ndd小 | nC 叨吼 | φ.小& λ | Hu | nC吊 卜卜 dλcn甲 β巾m吊AA. (四古甲n 63)

叨\$ζs λ) 禺β&ζs吊卜 λ予虫叶. (四古甲n 7: 1-2, 卜中n 6: 37-42)

"卜A2hd儿木吊 λ) &黑&茨小 P叨&A\茨小 | nC吊 卜卜 λ) &卜jsc个 (四古甲n 7 12, 卜中n 6 31)

'、小 [β、小 [β' P叨9nC 卜卜 D黑 叨》叨IV十 巾四予 βnηA, P巾四β λη古 P叨&Aη小) P叨黑c叨 巾小η予 | 小 (四古甲n 7: 21-22)

"Pṣ四9ηζ小) 卜卜 P叨巾四小叨》λβ小H卜ṣ λ) 黑 卵 | 予 巾小 β [9A (四古甲n 7 24, 卜中n 6:47-49)" λ9》十 h兹 巾甲吊
叨Anṣ四 | nCβd卜? λ\$咒 n巾nm吊卜 P叨叨mv小 35 m (巾甲吊 n巾nm茨小}卜予》叨Anṣ四 | nC吊黑c卜.叨) h兹 巾甲吊
n巾nm茨小}卜予》h兹甲吊βw6卜. 36 "n\$cs φ) 巾甲吊 nd叨卜予 n\$cs φ) 卜卜 巾甲吊 nd叨9η (予 | nC 卜卜 叨An
叨nm予 λ) 黑叨qc叨茨小 甲n予9 λd; . 37 n中d予甲》R木) 十ηd小βθdm卜, Dṣ四 n中d予u 小nm m 《十岁予 [9du."
(四古甲n 12: 34-37)

"λ | Hu 巾甲吊 nη) &c予茨小 ληζ岁A, Aη茨小 nλZ P6虫 | 小 (四古甲n 15: 8-11)

"λP巾nd黑φ 叨H叨c右" λ巾βn黑dA, | nC叨》nψn十岁小φ) D黑 λβD予 n叨Dns叨予 nψn十岁小φ) β | ηA "ηd茨甲A
名mcnṣ四、小βndhd茨小 | nC、小 [β! βu nη6咒 nλ) 十dβ [》λβnṣ四! "...λP巾n 名mcn) " Xs "巾βm) [β!
λ) sw6 λP&十卜; | 小 λṣdh λ) 黑叨jηη ηβ [》P巾小A忿吊 P叨jηη叨予 叨) nλ巾ηηλβ黑cṣ四. "λh木ṣ四" nλZ Jc
叨ṣ四m予 P叨&A个 巾甲吊 叨ηφd茨小) d四) η予9 十n十卜; . " (四古甲n 16: 21-25, 四c吊n 8: 34 λnn 9: 1 λ9 卜中n 9: 23-27)

"叨叨》叨IV十 巾四予 P叨叨Am 四》 |小?" ... ηA+φP < λ9 λ》 黑 λ99早吊 ηA 「卜 叨叨+φc D黑 叨》叨IV十 巾四予 λβ叨叨四 (四古甲n 18: 1-4, 四c吊n 9: 33-37 λ9 卜中n 9: 46-48)

λ》 s 巾小η予 P 「 | | 叨c ηd, 卜d小吊卜四η予 n予 「》 φc Xs, 巾四A甲小A. 几巾四甲予》》 λ四; λ咒》 &甲A (四古甲n 18: 15-16)

"、小 「β, 四》 }uA 2h P叨叨sA; λ四; βφc 四d予 λdη; ?" - λP叨叨 叨AA. 几d 四》 四sζ叨 λdη; ? "21 λP叨叨四 λ》 &u λd小\叨》 H叨》 ds 「吊 nm, λ9四 叨叨四β 叨叨叨η小λ岁du. nη四 十n十卜; ! "Dm右 βu》》 叨叨四 2h X黑

ብዙ ንብረት ስላላቸው ሀዘን ይርቁ. (በሀብት መተማመን የዘላለም ሕይወት ማግኘት አልቻሉም) (ማቴዎስ 19 22-21, ማርቆስ 10 17-31 እና ሉቃስ 18: 18-30)

"በሙሴ ትምህርቶች ውስጥ ያለው ባለሙያ ኢየሱስ በሙሴ ትምህርቶች ውስጥ ታላቅ ነው" ሲል በመጠየቅ, "37 ኢየሱስ"

አምላካችሁን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ ውደዱ, አምላካችሁንም ሁሉ አዕምሮህ ሁሉ. 38 ይህ ታላቅና በጣም አስፈላጊ ትእዛዝ ነው. 39 ሁለተኛይቱም ይህች እንዲህ ይላል. 40 የሙሴ ትምህርቶችና ነቢያት በእነዚህ ሁለት ትእዛዛት ላይ የተመካ ነው. "(ፍቅር

ሁል ጊዜ አምላክን በአሮጌና በአዳዲስ ቃል ኪዳኖች ውስጥ አምላክን የሚያስደስተውን ያደርጋል (ማቴው)

22 34-40, ማርቆስ 12 28-34)

ካልተቀየሩ እና እንደ ሕፃናት ካልሆኑ በስተቀር በጭራሽ ወደ መንግሥተ ሰማያት አይገቡም. (ማቴዎስ 18: 3-4)

"አሁን ብልሹ ተፈጥሮ የሚያስከትለው ውጤት: - ከዚህ በፊት ነግሬአለሁ, ይህም የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኝነት, የዱር, የጌጣጌጥ, የጌጣጌጥ, የጌጣጌጥ, የስካር, 1 ቅናት, የጌጣጌጥ, ግጭት, ውድቀት, ግጭት, ክፋቶች, ግጭት, የጌጣጌጥ, 21 ቅናት, የጌጣጌጥ, ግጭት, ክፋቶች, ግጭት, ክፋቶች, ግጭት, ክፋቶች, ወይም የእነዚህን ነገሮች ሰዎች እንደማያውቁ እነጋሻለሁ. (ገላትያ 5: 19-22) "አሁን የሥጋ ሥራዎች

በግልጽ ይታያሉ, ወሲባዊ ናቸው

የሥነ ምግባር ብልጫ, ርኩሰት, ትዕግሥት, 20 ጣ ido ት አምላኪነት, አስማት, ጠላትነት, ቅናት, ቅናት, መከፋፈል, 21 ቅናት,

ስካር, አርሲስ, እና እንደዚህ ያሉ ነገሮች. እንዲህ ያለ ነገር የሚያደርጉትን የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደማይወርሱ እያስጠነቅቃችሁ ነበር. (ESV)

"ክፉ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንደማይወርሱ አታውቁምን? ራሳችሁን አታስታችሁ!"

የሐሰት አማልክትን የሚያመልኩ የ sexual ታ ብልጽግናን የሚያመልኩ, የግብረ-ሰዶማውያን, 10 ወይም

ሌቦች, ስድብ የሚጠቀሙ ወይም የሚዘሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም. (1 ቆሮንቶስ 6: 9-11)

አባሪ	
የኢየሱስ ተአምራት	
ሰው የሥጋ ደዌ ጋር	ማቴዎስ 8: 2-4
	ማርቆስ 1 40-45 ሉቃስ 5 12-16

ለዋርድ ጸገሮች አማካኝ

ማቴዎስ 8

14-17

ማርቆስ 1

29-31 ሉቃስ

4 38-39

እጁ ደረቀ

ማቴዎስ 8

28-34

ማርቆስ 5 1-

20 ሉቃስ 8

26-39

ተኝቶ ሸበው አልጋ

ማቴዎስ 9

1-8

ማርቆስ 2

3-12 ሉቃስ

5 17-26

ኢየሱስ ከሞት ማጎጸው የማቴዎስ ወንጌል 9: 18-26 ከፍ ከፍ አደረገች

ማርቆስ 5 22-33

ሉቃስ 8 41-56

D黑 卜d予 4β n小吊 巾甲吊十叨A点	四古 9 27-31
S四8-nA小 巾小 β9N6A	四古甲n 9 32-35
λ》》予 P十H小 巾小	四古甲n 12:9-13
	四c吊n 3 1-5 卜中n 6; 6-10
b小cλ9 &禺 巾小	四古甲n 12 22-23 四c吊n 3 19-30 卜 中 11 14-23
λ四n予 禺n甲吊λ9 Em 4ψ吊	四古甲n 14 13-21
名mca n小y dβ λP十6叨黑	四古甲n 14 22-23
n 49代杰 n予	四古甲n 15 21-28 四c吊n 7 24-30
λ6予 咒U }UA 叨叨nη	四古甲n 15 29-39 四c吊n 7 24-30
λ》》早吊 P十卜 Dm早吊	四古甲n 17 14-21 四c吊n 9 14-39 卜 中n 9 37-43
nλη λ\$ 小nm P四ηc n》 Hη	四古甲n 17 24-27
λβ小 λ》 黑n9十叨d巾	四古甲n 20 29-34 四c吊n 10 46-52 卜中 n 18 35-43
cmn 叨》 &n)d小 巾小	四c吊n 1 23-26 卜中 n4 33-37
叨四予 P十η 小 巾小	四c吊n 7 32-37
nn十ηβ禺 }d小 b小c 巾小	四c吊n 8 22-26

PA巾予》 WA	四c吊n 16 9-11 卜中n 24 1-7
Dm早吊 P》 叨叨c H小S	r木》 n 19: 42- 20:14 四c吊n 9 14-26

PA》 &予 叨n予 η葳岁 A竺

卜中n 7: 11-16

咒n n予

卜中n 13 11-17

λIVc 四9印吊

卜巾n 17 11-19

P Che 吊9 「四 NdnAm」 A竺

r木 4 46-54

巾dh 吊四》 予 4切予 AhJA | |

r木 5 1-16

巾小 n叨Dd& 四c b小c

r木》 n 9 1-41

λA4Hc 吊予 λn | n杰A

r木 11 32-44

儿木吊十λ四6予

四古甲n 14

15-21 四c吊n

6 35-44 卜

巾n 9 12-17

r木 6 5-14

	ማቴዎስ 15 32-39
	ማርቆስ 8 1-10
	ማቴዎስ 17 27
	ማቴዎስ 8 30-32
	ማቴዎስ 21: 18-21
	ማርቆስ 11 12-14; 20-24
	ማቴዎስ 8 23-27
	ማርቆስ 4 37-41
	ዮሐንስ 8: 22-25
	ማቴዎስ 14 28-31
	ማርቆስ 5 5 52-52
	ዮሐ 6 21
	ሉቃስ 5 1-11
	ዮሐንስ 4:30
	ዮሐ 2 1-11

ዮሐ 21 6-14

ዮሐንስ 18: 4-6

